



## የኪንደርጋርተን ምዝገባ ማረጋገጫ ነጥቦች

በቤትዎ ከእንግሊዘኛ ሌላ ቋንቋ የሚነገር ከሆነ ልጅዎን በ1340 Braddock Place በሚገኘው የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. (ACPS) ማእከላዊ ጽ/ቤት አንደኛ ፎቅ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ተማሪዎች ቢሮ (EL) እንዲመዘገቡ ያድርጉ። የመመዘገቢያ ሰአት ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 8:30 እስከ ከሰአት 2.00 ድረስ ነው። ለተጨማሪ መረጃ እባክዎት በ703-619-8022 ስልክ ቁጥር ይደውሉ

**ልጅዎን ለማስመዘገብ ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ፣ እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች ይዘው ይምጡ፤**

- ዋናውን የልደት ምስክር ወረቀት (ወይም የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት)**
  - የአሳዳጊነት ማረጋገጫ (ልጆችን የሚያስመዘገበው ሰው ወላጅ ወይም በህግ የተፈቀደለት አሳዳጊ መሆኑን ያረጋግጡ)**  
በልጆች ልደት ምስክር ወረቀት የሰፈረው ስም ከወላጅ ወይም ከአሳዳጊው መታወቂያ ፎቶ (ምስል) ወይም በህግ የተፈቀደለት አሳዳጊ መሆንን ከሚያመለክተው ሰነድ ምስል (ፎቶ) ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ማመሳከር፤
  - ከቀድሞው ትምህርት ቤት የትምህርት ውጤት ቅጂ (የሚመለከተው ከሆነ)**
  - አካልዎ ምርመራ ውጤት ሪፖርት (በዚህ ፓኬት ውስጥ ተካቷል)**
    - የሰቴት ህግ (ማጣቀሻ የሸርጂንያ ኮድ § 22.1-270) ልጅዎ ወደ መዋላለ ህጻናት ወይም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከመግባቱ በፊት የዩኔትድ ስቴትስ ውስጥ ሙሉ የአካል ምርመራ እንዲያደርግ እና ከትባት እንዲወሰድ ያስገድዳል። የአካል ምርመራው ወደ መዋላለ ህጻናት ከሚገባበት ቀን በፊት ባለው አንድ አመት ውስጥ የተደረገ መሆን ይኖርበታል።
    - ከላይ ባለው መሰረት፣ በACPS ቅድመ ኪንደርጋርተን ፕሮግራም የሚሳተፉ ተማሪዎች ኪንደርጋርተን ከመግባታቸው በፊት የክትባት ማስረጃዎችን እና የአካል ምርመራ ውጤት ማቅረብ ይኖርባቸዋል። እነዚህ ሰነዶች ለቅድመ ኪንደርጋርተን መግቢያ ቀርቦ የነበረ ቢሆንም እንኳን በድጋሚ መቅረብ ይኖርባቸዋል ።
    - ግልጽ ለማድረግ ያህል ከላይ የተገለጸው “መለስተኛ ትምህርት ቤት” ከአንድ እስከ አምስተኛ ክፍልን ያመለክታል።
  - የክትባት መዝገብ (እያንዳንዱ የተካሄደበትን ወር፣ ቀንና አመት መዝገብ ማስቀመጥ)**
    - በአሜሪካ የተደረገ የሳንባ በሽታ የሌለው መሆኑን የሚያሳይ PPD የቆዳ ምርመራ ወይም ህመም የሌለ መሆኑን የሚያሳይ የደረት ኤክስሪይ ማስረጃ ልጁ ትምህርት ከሚጀምርበት የመጀመሪያው ቀን በፊት በ12 ወራት ውስጥ የተደረገ። ወደ ACPS የሚገቡ ሁሉም ህጻናት ሊያሟሉዎቸው የሚገቡ ነገሮች።
    - የጉበት በሽታ ቢ (ሂፓቲተስ ቢ)  
ለሁሉም ልጆች ሙሉ ተከታታይ ሶስት የጉበት በሽታ (ሂፓቲተስ ቢ) ክትባት መጠን ያስፈልጋል።
    - ዲፕቴሪያ፣ መንጋታ ቆልፍ፣ ፕሮቶሲስ (ዲቴኤፒ፣ ዲቴፒ ወይም ቴዲኤፒ)  
ቢያንስ አራት ትክክለኛ መጠን ፣ ከዚህም ውስጥ አንዱ ክትባት መሰጠት ያለበት በአራተኛው የልደት ቀን ወይም ከአራተኛው የልደት ቀን በኋላ መሆን አለበት።
    - ፓሊዮ (ኦፒቪ ወይም አይ ፒቪ)  
A መጠኑ ቢያንስ አራት ሲሆን ከዚህም ውስጥ አንዱ ክትባት መሰጠት ያለበት በአራተኛው የልደት ቀን ወይም ከአራተኛው የልደት ቀን በኋላ መሆን አለበት።
    - ኩፍኝ፣ ጀሮ ደግፍና ሩቤላ (ኤም ኤም አር)  
ሁሉም ህጻናት ቢያንስ ሁለት መጠን የኩፍኝ ክትባት፣ ሁለት መጠን የጀሮ ደግፍ ክትባትና አንድ መጠን የሩቤላ ክትባት መውሰድ አለባቸው። የመጀመሪያው ክትባት መጠን መወሰድ ያለበት በ12 ወራት ዕድሜ ወይም ከዚያ በኋላ ነው።
    - ባሪሴላ (አንክሊስ)  
ሁሉም ህጻናት ሁለት የቫርሴላ ዶዝ (two doses of varicella) ሊወስዱ ወይም ኩፍኝ የተባለው በሽታ እንዳላቸው የሚያሳይ የሕክምና ሰነድ ሊኖራቸው ይገባል።
- ሪፖርቱ እጥረት ካለበት ጠቃሚ ጉዳይ፣ አዳዲስ ክትባቶች እየተሰጡ ከሆነ፣ በሚቀጥለው ጊዜ ተጨማሪ ክትባት ለመውሰድ የተያዘው ቀን ቀጠሮ የሚያሳይ ፍቃድ ባለው የጤና እንክብካቤ ባለሙያ የተጻፈ መረጃ መቅረብ አለበት። የክትባት ጊዜ እርቀቱን በትክክል መከተል ያስፈልጋል። ተጨማሪ ክትባት በወሰዱም ጊዜ የክትባቱ የጸ-ሁፍ መረጃ ለትምህርት ቤቱ ነርስ መስጠት ያስፈልጋል። የመከላከያ ክትባት በተባለው ቀን ማጠናቀቅ ያልቻሉ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ይታገዳሉ።

**የኗሪነት ማረጋገጫ**